



አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት
International Ethiopian Women's Organization
www.ewointernational.org

የአለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት ልዩ ጥሬ!

“ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚቅበዘበዙ ሁሉ እነሱ ይጠፋሉ እንጂ ኢትዮጵያ አትጠፋም” ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ

ዛሬ ላለፉት 25 አመታት በኢትዮጵያ አገራችን ላይ በወያኔ የትግሬ ነጻ አውጪ ግንባር አማካኝነት የተጫነው የባርነት ቀንበር ፈጽሞ የሚወገድበትና የፈነጠቀውን የነጻነት ጮራ ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበራበት የመጨረሻ ሰአት ላይ እንገኛለን። ስለሆነም ሙሉ ድልን ለመቀናጀትና ለማረጋገጥ ከመቸውም ጊዜ በበለጥ አስፈላጊውን ሁሉ በቆራጥነትና በጀግንነት መፈጸም የመላ ኢትዮጵያውያን ግዴታና ታሪካዊ ሀላፊነት ነው። በአሁኑ ወቅት ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በተለይም በአማራው ህዝብ ላይ በይፋ ያወጀውን ጦርነትና የዘር ማጥፋት ዘመቻ የአለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት በጽኑ የምናወግዘው ብቻ ሳይሆን ከመግለጫ ባለፈ ደረጃ ማንኛውንም አስፈላጊ ትብብርና ሙሉ አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁና ፈቃደኛ መሆናችንን ስንገልጽ በታላቅ ክብርና በልብ ሙሉነት ስሜት ጭምር ነው። በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን መሰለፍና አጋርነትን በተግባር መግለጽ ታላቅ መንፈሳዊ ጸጋ ነውና ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ወያኔ ያመጣውን መከራና ችግር ገፊት ቀማሽ ለሆኑት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ለድል የሚያበቃ ቆራጥ ሚና እና ወሳኝ አስተዋጾ እናደርግ ዘንድ ወገናዊ ጥሬያችንን በአክብሮት እናስተላለፋለን።

ወያኔ ጸረ ኢትዮጵያ አላማውን ለማሳካት የአገራችንን ሉአላዊነት በመድፈር፤ የህዝብን አንድነት በጎሳ፤ በሃይማኖትና በቋንቋ በመከፋፈል፤ ብሔራዊ ሕልውናዋን ለማጥፋት ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ ጥረት ማድረጉ ከምንጊዜው በላይ ግልጽ ነው። ወያኔ/የትግሬ ነጻ አውጪ ግንባር በውስጥና በውጭ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን ማንበርከክና ብሎም በመባታትን ትንንሽ የጎሳ አገሮችን ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት ለማግባደድ ዛሬ የመጨረሻውን መፈራገጥ እያደረገ ነው። ይህ መፈራገጥ ለመላላጥ ይሆን ዘንድ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ ያነሳውን የነጻነት ትግል ግብን እንዲመታና እንዳይቀላበስ በአንድነት መንፈስ፤ በተደራጀና በተቀናጀ የትግል ስልት ልንቋቋመው ይገባል። ግርግር ለሌባ ይመቻል እንዲሉ ወያኔና መሰሎቹ የህዝብን የህልውናና የነጻነት ትግል በተለያዩ ዘዴ ለማኮላሸት፤ ማህበረ ሰብን በማፍረስና በሚፈጥረው ማህበራዊ ቀውስን ሽፋን በማድረግ ህዝብን ለማጥቃት ይሞክራል። እንዲሁም ለባእድን ሆነ ለጥቂት የጎሳ አቀንቃኞች አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠርና፤ በዕርስ በርስ ግጭት እንድንጠመድም ይሞክራል። ይህ ሙከራ ከንቱ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ በተደጋጋሚ ቢያስይም ትግሉ በበለጠ አገር አቀፍ መልክ እንዲይዝ፤ ዘለቄታዊነት ያለው የበሰለየ የጠራ አገራዊ የፖለቲካ ስልትና አደረጃጀት ዋና የድል መሳሪያ መሆኑን ከመቸውም ጊዜ በበለጠ መገንዘብ ይገባል።

ስለዚህም በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ አገራት የሚካሄደውን ህዝባዊ ትግል ለህዝብ ደህንነትና አንድነት፤ አገራዊ ህልውናን እና ሉላዊነትን ያማከለ ኢትዮጵያዊ ንቅናቄ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አስፈላጊ ግዳጅ ነው። አንድን የጎሳ ፖለቲካ በሌላ የጎሳ አስተሳሰብ መተካት ፍትህና ርትእ የሚያጎናጽፍ ብሄራዊ መፍትሄ አለመሆኑን ማስተዋል ከወዲሁ ተገቢ ነውና። በተጨማሪም በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ትግሉን የሚያንቀሳቀሱ ሃይሎች ሁሉ፤ ሊከሰቱ የሚችሉትን አሰከፊ ሁኔታዎችን ለመከላከል የወያኔን የጎሳ የማንነት ካርድን በመቅደድ እምቢ ማለትና፤ ሁለንተናዊ ማእቀብ በወያኔና በተባባሪዎቹ ላይ ማድረግ ቁልፍ የትግል ዘዴ መሆኑን በመገንዘብ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅምን የሚያስጠብቅ፤ ኢትዮጵያዊ ትንሳኤን የሚያመጣ አቅጣቻ መተላለፍ ወቅቱ የሚጠይቀው ፖለቲካዊ ተግባር ነው። ለዚህም ኢትዮጵያዊ ጥብብን ያነገበ፤ የተቃና ህዝባዊ ድልን የሚያጎናጽፍ የትግል መንገድ ለመከተል ያስችለን ዘንድ አለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት ለአገር ወዳድ ምሁራንና ለአንድነት የፖለቲካ ሃይሎች ይህን ታሪካዊ ሃላፊነት ይወጡ ዘንድ በዚህ ልዩ ጥሬ እናሳሰባለን።

የኢትዮጵያ ህዝብ ትግልን የሚመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች በየጊዜው በአገራችን ውስጥ የሚፈጠረውን አመቺ አጋጣሚ በተገቢው ሁኔታና ጊዜ ባለመጠቀም ትግላችንን ከሚገባው በላይ ሲራዘም ኖሯል፤ ካለፈው በመማር በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ የድል ባላቤት ሊሆን እንደሚችል በማወቅ፤ በራሱ በመተማመን፤ በቁርጠኝነት እንድንጎሳ እንግራለን። በዚህ ፈቃድ ወቅት እስከዛሬ ከወያኔ ጎን የተሰለፉትን የውስጥ ሆነ የውጭ ኃይሎች አቋማቸውን አስተካከለው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲሰለፉ እያሳሰብን፤ በተለይም ወያኔ የህዝብን ትግል ለማፈን የሚያካሂደውን ግድያ፤ እስራትና ማሳደድን አጥብቀን

እያወገዝን ፣ ለዚህ ተግባር መሳሪያ የሆነው የወታደሩን ክፍል በወገኑ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መሳሪያውን እንዳያነሳና በአስቸኳይ ከህዝብ ጎን እንዲቆም አጥብቀን እንመክራለን።

በድጋሚ የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን ለመብታቸው፣ ለአንድነታቸውና ለብሔራዊ ህልውናቸው ለሚያደርጉት ትግል አጋር ነን ስንል የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችን ያንበረከኩ በርካታ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ታሪክ በማስታወስና የነሱን የጀግንነት መንፈስ የሀይላችን ምንጭ በማድረግም ጭምር ነው። ዛሬም ኢትዮጵያ አገራችንን ህዝቧን ከወያኔ ጥቃት እንድንከላከልና እናድናት ዘንድ ለመላ ኢትዮጵያውያን በተለይም ለሴቶች ልዩ የነጻነት ትግል ጥሪ እናቀርባለን።

የመጭው አዲስ አመት የኢትዮጵያ ህዝብ ድልን የሚጎናጸፍበት የወያኔ ስርአት የሚወገድበት አመት ይሆንልን ዘንድ ምኞታችንን እምነታችንን ነው።

ስራ የጀግና ድል የእግዚአብሔር ነው።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ድርጅት
ጳጉሜ 3 2008